

የዱርዬ ተሳትፎ እንዳለበት የሚያሳዩ ምልክቶች የዱርዬ ተሳትፎ እንዳለበት የሚያሳዩ አንዳንድ ምልክቶች የሚከተሉት ሲሆኑ ፣ዳሩ ግን እነዚህ ባህርያት አንድ ሰው ከ ዱርዬዎች ጋር ግኑኝነት እንዳለው ለመገመት መጠቀሚያ መሆን የለባቸውም።


- » የትምህርት ክፍለ ጊዜያትን አቋርጦ መውጣት
- » የትምህርት ውጤት ማሽቆልቆል
- » መቅረት
- » የባህርይ ለውጥ (አክብሮት አለማሳየትና አቤት ለሕጎች ተገዢ አለመሆን)
- » አስካሪ መጠጥ ወይም አደንዛዥ ዕፅ መጠቀም
- » ከተለምዶ ውጭ ከቤት ውጭ መዘግየት
- » የጦር መሣሪያዎችን መያዝ
- » በድንገት የአለባበስ ዘይቤ መቀየር (ይበልጥ አንድ የተወሰነ ቀለም)
- » አጠያያቂ ባህርይ ካላቸው ሰዎች ጋር ወዳጅነት መፍጠር
- » ቆብ ወይም የእጅ ምልክቶችን ከሚያሳዩ ወዳጆች ጋር ፎቶ መነሳት
- » የዱርዬ ጽሑፎችን በመጻሕፍት፣ በዶሴዎች፣ በወንበርና በግድግዳዎች ላይ መሞከራጨር
- » በዱርዬው ስም ንቅሳት ማድረግ
- » የዱርዬ ብጥብጥ የማህበረሰብ ችግር ነው...

የዱርዬ ብጥብጥ የማህበረሰብ ችግር ነው...

የዱርዬዎች ባህርያት

- » የዱርዬ አለባበስ — የዱርዬ አባላት ዘወትር፣ አንዳንድ ጊዜ አንድ የተወሰነ ቀለም ያለውን አንድ ዓይነት የአለባበስ ስልት ይለማመዳሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ልብሱ የዱርዬዎችን ስም፣ የአባላትን ቅጽል ስም፣ ቁጥሮች፣ የመንገድ ስሞች፣ ወዘ ተርፈ ያሳያል። አባላቱ የዱርዬውን ስም፣ ቅጽል ስም፣ ወይም ሌላ ዱርዬ አባል ብቻ ማንበብ የሚችለው ስውር መልዕክት ያለበት ንቅሳት ሊኖራቸው ይችላል።
- » ምልክቶች — የዱርዬው አባል ዘወትር በንቅሳት መልክ ሊታይ የሚችል የቅጽል ስም ወይም ምልክት ይኖርበታል። ስሙ መንገድ፣ ጎረቤት፣ ወይም የባህል ስም ያሳያል።
- » የዱርዬው ስም — ዱርዬ ዘወትር “ የዱርዬ ስም” ይኖረዋል። እነርሱም ዘወትር የሚቆጣጠሩባቸውን ጎረቤቶች ወይም ክልሎች የዱርዬውን ስም ወይም ምልክቶች በማሳየት ምልክት ያደርጋሉ።
- » ከሰብሰባ መቅረት — የዱርዬ ቡድኖች በትምህርት ጊዜ ድብቅ ስብሰባዎችን ያካሄዳሉ። በነዚህ ስብሰባዎች ወቅት ዘወትር የሚያካሄዱት ነገሮች የሚያጠቃልሉት አልኮኾል መጠጣት፣ አደንዛዥ ዕፅ መውሰድ፣ ወሲብና ሌላም ህገወጥና አደገኛ ድርጊቶችን ነው።

ስለዚህ ነገር አንድ ነገር ያድርጉበት!



ለፖሊስ የሚሰጡት ጠቃሚ መረጃ ካለ፣ በአዛዥ ካቲ ለንዩር የተቋቋመው አዲስ መርኃ ግብር እርስዎ የሚፈልጉትን መሣሪያዎች በትክክል ያቀርብልዎታል። ማንነትን ሳያሳውቁ መረጃ የሚሰጥበት የወንጀል የጉርሻ መሥመርና የቴክስት ጉርሻ መሥመር ማንነትዎ ሳይታወቅ ለእኔም ፒ ዲ ጠቃሚ መረጃ እንዲሰጡት ዘንድ ያስችልዎታል። እርስዎ የምሰጡት መረጃ እንጂ ስምዎ በጥቅም ላይ አይውልም። ቁጥር — **(202) 727-9099** — እና የቴክስት ጉርሻ መሥመር— **50411** —በቀን 24 ሰዓት ለፖሊስ መምሪያ መረጃ ለመስጠት በነፃ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ስለዚህ ስለተከሰተው ወንጀል አንድ የሚያውቁት ነገር ካለ፣ ወንጀል ለመከላከል ለመርዳት የሚችል ከሆነ፣ የራስዎን ድርሻ ይወጡ። ጉርሻው ማህበረሰብዎ ለኑሮ ዳህና ሥፍራ እንዲሆን ለማድረግ ሊረዳ ይችላል።

ለፖሊስ መረጃ አለዎት?

(202) 727-9099 ይደውሉ

50411 ቴክስት ያድርጉ

የመረጃ ምንጮች

የሜትሮፖሊታን ፖሊስ መምሪያ
ድንገተኛና/ድንገተኛ ያልሆነ 911
የወጣቶች ምርመራ ቅርንጫፍ.....(202) 576-6737
የዱርዬ ዳህንነት ማጠናቀሪያ መምሪያ.....(202) 724-1424
የወንጀል የጉርሻ መሥመር (888) 919-CRIME
የቴክስት መልዕክት የጉርሻ መሥመር 50411

የኮሎምቢያ አውራጃ የሕዝብ ት/ቤቶች
የዱርዬ ጣልቃ ገብነት ክፍል(202) 576-5025

የመናፈሻዎችና የመዝናኛዎች መምሪያ
የመንዘላለል መሪ መርኃ ግብር(202) 673-6843

የማህበረሰብ ድርጅቶች
ነገሩ የሚያሰባቸው ሰዎች ማህበር(202) 903-1002
የኮሎምቢያ ሃይትስ/ሸው ቤተሰብ
ድጋፍ ትብብር(202) 518-6737
የላቲን አሜሪካ የወጣቶች ማዕከል(202) 319-2225
Peaceoholics Inc.(202) 562-1892 OR 562-1971
ከወንዙ በስተምሥራቅ (የማርሻል ክፍታዎች)
ትብብር (202) 397-7300
Edgewood/Brookland Collaborative(202) 832-9400
ፑየሩቅ ደቡብ ትብብር(202) 889-1425
Georgia Avenue/Rock Creek East Collaborative (202)722-1815
የሰሜን ካፒታል ትብብር(202) 588-1800
የደቡብ ዋሽንግቶን/ከወንዙ
በስተምሶራብ ትብብር(202) 488-7997
የክር ተረት መሠረት(202) 588-5857

በዚህ ጽሑፍ ላይ ያለው መረጃ የቀረበው በኤም ፒ ዲ የሀገር ውስጥ ዳህንነት ቢሮ/ Intelligence Fusion መምሪያ/ Intelligence ነው።



የኮሎምቢያ አውራጃ መንግሥት
የሜትሮፖሊታን ፖሊስ መምሪያ
300 Indiana Avenue, NW
Washington, DC 20001

January 2011

ለዳህንነትዎ



ዱርዬዎችን መረዳትና ከነርሱ መሸሸ

ዱርዬዎችንና ወጋቸውን ለመረዳትና ከነርሱ መሸሸ በተመለከተ የተሰጠ መመሪያ



» በዱርዩነት ተሳታፊ ሊሆን ለሚችል ልጅዎ ወለጅ-
ነዎት?

» **ከዱርዩኒት ለመውጣት የምፈልጉ ተማሪ ነዎት?**

» በዲ. ሲ. ስለ ዱርዩንት በተመለከተ የበለጠውን ለማወቅ ይፈልጋሉ?

ከዱርዩዎች ጋር መቀላቀል ተቀባይነት እንዳሉዎት ወይም የአባልነት ስሜት እንዲሰማዎት ሊያደርግ ይችላል፣ ዳሩ ግን ከነርሱ ጋር መተባበር አደገኛ ውጤት ሊያስከትል ይችላል። ከዱርዩ ጋር አባል ከመሆን ይልቅ አማራጭ ነገሮችና ገብተውበት ከሆነ በሰላም የሚወጡበት አንዳንድ መንገዶች እናሆ። ከነዚህ አንዳንዶቹ እርምጃዎች ጊዜ ሊወስዱ ይችላሉ፣ ዳሩ ግን በፅናትና በቤተሰብዎ ድጋፍ፣ ሕይወትዎን መለወጥ ይችላሉ።

ዱርቤ ወይም ቡድን ምንድን ነው
ዱርቤ የተለያዩ ግለሰቦች ለጋራ ምክንያት ተጣምረው
በወንጀል ድርጊት የሚሳተፉ ናቸው። ብዙ ዱርቤዎች በጣም
ተደረጅተው በእስቴት መስመሮች የሚሠሩ ናቸው። ቡድን
የበለጠውን ላላ ብለው የተጣመሩ፤ ዘወትር በጎራቤት
የተመሠረቱ ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች በዚያ ጎራቤት
ያደጉ ወይም የቤተሰቦቻቸው መሠረት በዚያ ጎራቤት
የሆኑ ናቸው። ከየትኛው ቡድን ወይም ዱርቤ በሆኑም
ቅሌ፡ ሁለቱም ቡድኖች ዘወትር እደንዛዥኛ ዕፅ በማዘዋወር፤
የጦር መሣሪያ ህግ በመጣስ፤ ጥቃት በመፈጸም፤ እናም
እንዲያውም መግደል ጭምር በተለያዩ ዓይነት ወንጀሎች
ጋር ግኑኝነት አላቸው። ሴት ዱርቤዎች ወይም ቡድኖች
በዲ ሲም እንዲሁ እያደጉ ናቸው። የዱርቤ አመጽ “
የማህበረሰብ ችግር ” ነው። ያስቡበት !

ከዱርዩዎች/ቡድኖች ጋር የሚቀላቀለው ማን ነው?

» በእኩያዎቻቸው ፣ በቤተሰቦቻቸው ወይም በማህበረሰቦቻቸው እንደሚይከበሩ የሚሰማቸው ወጣቶች ይ ቤተሰብ የሚሰማቸውን ማንነትና ክብር ከዱርዩ ለማግኘት ወደዚያው ይዞራሉ። እራሳቸውን “ደካማ” ወይም “አቅም ቢሰ” አድርገው የሚያዩ ወጣቶች “ጠንካራ” ና “መከላከያ” ያላቸው ለመሆን ከዱርዩ ጋር ይቀላቀላሉ። እነዚህ ግለሰቦች ዘወትር ከቤተሰቦቻቸው ድጋፍ በማጣት ይቸገራሉ እናም ስለዚህ ከዱርዩዎች ውስጥ ድጋፍ ይፈልጋሉ።

» የዱርዬዎች አባላትና የሕዝብ መገናኛ ብዙኃን
የዱርዬዎችን የኑሮ ዘይቤ ስለሚያጎሉ ደስታ ለማግኘት
የሚሙኙ ወጣቶች።

» ወዳጆቻቸው ከዱርይዎች ጋር በመሆናቸው የእኩዮቻቸውን ጉትጎት መቋቋም የማይችሉ ወጣቶች። በ"ውሰጥ" ካለው ሕዝብ ጋር እንዲቀላቀሉ ዘንድ "ግፊት" ይሰጣቸው ይሆናል።

» ዘወትር ፍርሃት የሚሰማቸው ወጣቶች የዱርጌ አባል መሆን ለዳህንነታቸው መልካም እንደሆነ ይሰማቸዋል። ልጆች ቢገፉአቸው፣ ቡድናቸው /ዱርጌው/ በመበቀል ይረዳቸዋል ምክንያቱም በዱርጌ ባህል፣ መልስ ሳያገኝ የሚቀር መጋፈጥ የለም። በተቃራኒው ይህ የ”ዳህንነት” ሃሳብ ወደ ተጨማሪ አመፅ ይመራል።

» ውጤቱን የሚይረዱ ወጣቶች ከዳርዩ ጋር መቀላቀል አደገኛ እንደሆነ ሙሉ በሙሉ አይረዱትም። አደጋዎችና የሚያጠቃልሉት መያዝ፣ የአካል ጥቃትን በእንዳንድ ሁኔታም ሞት ነው።

» ጎልማሳዎቹ ህጎች በወጣቶች ላይ ልል መስሎዋቸው ስለሚሰማቸው ወጣቶች ዘወትር ወንጀል ለመሥራት በቆዩ የዱርዬዎች አባላት ይመለመላሉ። ይህ፣ ዳሩ ግን፣ በደንብ አለመረዳት ነው።

ወለጆች ምን ማድረግ ይችላሉ?

» ለልጅዎ በግልፅና በታማኝነት ይናገሩ። ዱርዩዎችን እንደሚይደግፉ ይንገሩአቸው። ከዱርዩዎች ጋር ቢቀላቀሉ ምን እንደሚገጥማቸው ንገሩአቸው። በአካል ሊጎዱ እንደሚችሉና ሊያሳስሩአቸው በሚችሉ የወንጀል ተግባሮች ወስጥ እንዲገቡ ዘንድ ግፊት ሊደርስባቸው እንደሚችል ይንገሩአቸው። ሕይወታቸውን ማጣት እንደሚችሉ ይንገሩአቸው።

» በተለይም ከት/ቤት በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ፣ ልጆችዎ በጤናማ፣ ክትትል ባለባቸው ድርጊቶች ውስጥ ለመሳተፋቸው እርግጠኛ ይሁኑ።

» በትርፍ ጊዜአቸው ልጆቻቸው የት እንደሚሄዱ ይወቁ።
የልጆቻቸውን ወዳጆችና ወላጆቻቸውን ይወቁ።

» በልጆችዎ ትምህርትና ት/ቤቶቻቸው ተሳታፊ ይሁኑ።
እንዲያጠኑና በት/ቤት እንዲቆዩ ዘንድ ያደፋፍሩላቸው

» ለልጆችዎ ገደብ ያብጁ እናም ተግባራዊም
ያስደርጉአቸው። ልጆችዎ ልዩ መሆናቸውንና ስለነርሱ
ዳህንነት ኃላፊነት እንዳለብዎት ይንገሩአቸው።

» በጎራቤትዎ ስላሉት የዱርጭዎች ቡድን በተመለከተ መረጃ ያግኙ። የዱርጭ አባላት ምን እንደሚሉበሱና (ንቅሳት፣ ቀለም፣ የፀጉር እና የአለባበስ ስልቶችን የመሳሰሉትን) የዱርጭ ምልክቶች ይወቁ። በግድግዳዎችና በሌሎች ቦታዎች ስለሚገኙት የዱርጭዎች ምልክቶች በተመለከተ ይጠይቁ።

» ልጆችዎ የዱርጌ ዓይነት ልብስ ሲለብሱ ወይም የዱርጌ ምልክቶች ሲጠቀሙ፣ እርስዎ እንደማይፈቅዱ ይንገሩኝ ትወቁ። ልጆችዎ ከዱርጌ ጋር ይሳተፉ ከሆነ፣ በፍጥነት እርምጃ ይውሰዱ። ጥሪ የሚደረግባቸው ቦታዎች በዚህ መልኩ በስተጀርባ ላይ ናቸው።

» እርስዎ ልጆቻችን በትግራቸው ጊዜ ለመርዳት እንጂ አለ
አግባብ ለመፍረድ እንደሆነ ልጆቻችን እንደሚሞቱ እር
ግጠኛ ይሁኑ። ከርስዎ እንዲነገገሩ ዘንድ ያደራፍሩአቸ
ው። ከርስዎ ጋር ለመነገር ባይፈልጉ፣ ለዘመድ፣ ለአዋቅ
ሰው፣ ለት/ቤታቸው አማካሪ፣ ለወጣት መሪ፣ ለቁስዎ ወ
ይም ከማንኛውም ከሚያምኑአቸው አዋቂ ሰዎች ጋር እን
ዲነገገሩ ዘንድ ያደራፍሩአቸው።

ተማሪዎች ምን ማድረግ ይችላሉ?

ግምባር ቀደም መሆን

» የዱርጌ አባላት ለመመልመል ከጠየቁት፣ ለወላጆችም፣ ለት/ቤት አማካሪዎ ወይም ለፖሊስ በፍጥነት ያሳውቁ።

» እነርሱን እንደሚያከብሩአቸው ዳሩ ግን ከነርሱ ጋር ለመቀላቀል ፍላጎት እንደሌለዎት የዱርጌ አባላት ይወቁ።

» የዱርጌ አባላት በሚቆሙበት አካባቢዎች አይገኙ።

» ት/ቤት ዘወትር ይከታተሉ እናም በትጋት ይሥሩ። ስለወ

ደፊት ያስቡ - ምን ዓይነት ሥራ ይወዳሉ? ሥራውን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብዎት? ት/ቤትዎን ባይፈልጉ፣ ስለ ዝውውር ብተመለከቱ ቤተሰብዎን ወይም አማካሪዎን ያነጋግሩ።

» ከዱርዬዎች ጋር ለመቀላቀል የሚፈልጉትን ሌሎችን ያግኙ። ከምያምኑአቸው ጓደኞች ጋር ወዳጅነት ይመስርቱ።

ዕርዳታ ይጠይቁ። አሰልጣኝ ያግኙ።

» ለማናገር ምቹት የሚሰማዎትን ቢያንስ አንድ አዋቂ ሰው ያግኙ። ይህም የቤተሰብ አባል፣ አስተማሪ፣ አማካሪ፣ ወይም የፖሊስ መኮንን ሊሆን ይችላል። ይህንን ሰው እንደ አሰልጣኝ አድርገው ይጠቀሙ። እርስዎን ስለሚያሳስቡ አቸው ችግሮች ይንገሩአቸው። እርሳቸው የሚሉትን ነገሮች ይሰሙ። እናም አዳዲስ ሃሳቦች ተቀባይ ይሁኑ።

» ምችት የሚሰማዎት ወለጆች፡ የት/ቤት አማባሪ፡ ወይም ሌላ ማንኛውንም አስልጣኝ ያነጋግሩ። በንደዚህ ሁኔታዎች ለመርዳት የተደራጁና ችሎታ ያላቸው በርካታ የሚህ በረሰብ ድርጅቶች አሉ (ስለ አንዳንድ ምሳሌዎች በተመለከተ በጽሑፉ ጀርባው በኩል ይመልከቱ) ።

ለተሳተፎ በጣም ንቁ ይሁኑ።

» ከአካባቢው ገለል ይበሉ። ቀስ በቀስ ከሌሎች ከሚታወቁ የዱርፎ አባላት ጋር ያሉዎትን ተሳትፎ ይወስኑ። በአካባቢው ብዙ ሳይገኙ ሰቀሩ የተሻለ ይሆናል። እርሰዎን በሥራ ላይ የሚያጠምድዎትንና ከአካባቢው እንድርቁ ዘንድ የሚያደርጉዎትን ድርጊቶች ይምረጡ።

» ሥራ በሌላ መንደር ያግኙ። የግጣሽ ሰዓት ሥራ ቢሆንም ቅሉ፣ ያንን የዱርዬ ግኑኝነት በመበጠስ ሂደት ልረዳዎት ይችላል። ወጣት ሰው ሥራ ቢደርበትና በገንቢ ሁኔታ ተሳታፊ ቢሆን፣ እርሱ የዱርዬ ቡድን በሚያቀርበው የውሸት በራስ መተማመን አያስፈልገውም።

» በት/ቤት ድርጊቶች ወይም በሌላ የማህበረሰብ ድርጅቶች ተሳታፊ ይሆኑ። ለነዚህ ድርጊቶች የት/ቤትዎ አማካሪዎች እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ ምንጮች ናቸው። “የማይሠሩ እጆች የሳይጣን መጨወቻ ሜዳ” እንደሆኑ፣ ልብ ያስታውሱ። ተሳታፊ ይሆኑ እናም በ/ሥራ ላይ ይሰማሩ። ለርስዎ ከጎረቤትዎ ወይም “ከልጆችዎ” ወይም “ልጃ ገረዶችዎ” የተሻለ ሕይወት አለ።

አካባቢዎን ይቀይሩ .

» ወደ ሌላ ት/ቤት ወይም ጎራቤት ስለ መዛወር በተመለከተ ከወላጆችዎ ጋር ይናገሩ። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ በራስዎና በት/ቤትዎ እናም በመንደርዎ መካከል ርቀት በመፍጠር እራስዎን ከዱርቄ ቡድን በቋሚነት ለመለየት ይህ አስፈላጊ ይሆን ይሆናል። ወደ ሌላ መንደር መዛወር ጉዳዩ እንዲቃለል ሊያደርግ ይችላል።